

**ሥጋት አድርገናል ብያለሁ። !
አንደኛው ሥጋቴ ይህ ነው።**

ደምለው አልማው!

10/20/2016

“አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ከያንድም የታሪክ ምሁራን ስለአገራችን ለመጻፍ ሲሞክሩ መረጃዎችንና የታሪክ ዋናዎች ፍለጋ በአውሮፓ በአረብ አገሮች መዘዋወርን ማዘውተራቸው ከሚያሳዝን በላይ የራሳችንን ታሪክ ከባዕዳን መስማትና መማር ለመሸከም የሚያዳግት የኃፍረት ጫና ሆኖ ኖሮአል። እስካሁንም አልተቃለለም።” ብለው ጽፈዋል። በሕይወት የሚገኙ አንድ የኢትዮጵያ መሪ። እኚህ የኢትዮጵያ መሪ የነበሩት ሰው አንድ በጽሁፋቸው ያላካተቱት ነገር ነበረ። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ዋና ፍለጋ የተንከራተቱት ከያንድም ታሪክ ጸሐፊዎች ብቻ ሳይሆኑ ዛሬ የአገሪታችን ዕጣ-ፈንታ ያወሰሰቡት፣ ያባዘቱት እና መፍቻና መቁጠሪያ ውል ያሳጡት ፖለቲከኞች እንደዚሁ ከውጭ ባዕዳን በተገኘ ጥራዝ ዐረፍተ-ነገር፣ የነጻነት ግንባር መስርተው ይኸው ትውልድ በተሳሳተ መንገድ ተጉዞ ጉዳዩ ከብሔራዊ ስብሰባ አልፎ - አገራዊ-ከአገር አልፎ የምሥራቅ አፍሪቃ ከዚያም የዓለም ችግር አካል ሆኖ መገኘቱን ጭምረው ቢጽፉ ኖሮ የተሙዋላ ያድረግ ነበረ እላለሁ። ! ኤሪትሪያ ከአንድ አገራዊ ተባብሮ ገነት አልገባችም። ዛሬ እያንዳንዱ ኤሪትሪያዊ ዜጋ ከኢትዮጵያ በመለየቱ ተጠቅመዋል ወይስ ተገድተዋል ለሚለው ለአራሳቸው ለኤሪትሪያው መተው እፈልጋለሁ። ኤሪትራን ለዚህ ያበቃት የቅኝ ገዢዎች ህይወት ሲያፈራ ማየትን እንደ አብይ ምሳሌ ለመውሰድ ፈልጌ ነው። በእንዲሁ ዓይነት ሞዴል በተመሳሳይ መሳ ለመሳ የተቁቁዋቸው የአነጻ ድርጅትም የሻዕቢያን ፈለግ ሲከተል ኖረዋል። ወዳጃዎችም ነበሩ። አቶ ሌንጮ ለታ ሕያው ምስክር ናቸው። ከመለስ እና ከኢሳያስ ጋራ ሆነው ስንት ዓመት እንደተንከራተቱ እና በመጨረሻ እንደ እንክርዳድ አንክርድደው ሲተፉት አያሌ የአሮሞ ወጣቶችን ለወያኔና ለሻዕቢያ ሠራዊት አስረክበው ወደመጡበት ስካንዴኔቪያ አገር የተመለሱት እኚህ የፖለቲካ ጎምቱ ግምገማ ተደርጎባቸው አይታወቅም። የታላቁን የአሮሞ ኢትዮጵያዊ ጉዳይን በራሳቸውና አምስት ከማይበልጡ ጉዋዶቻቸው ጋራ እንዳሻቸው ሲያደርጉ እንደኖሩ ተጠየቁ ቢባሉ ለመጠየቅ እንኩዋን የማይፈቅዱ፣ ተወቃሽም ተከላሽም መሆን የማይፈልጉ ግለሰቦች ናቸው። ታላቁን የአሮሞ ሕዝብ ኢትዮጵያዊነትን በተሳሳተ ትርጉም ተርጉመው ይኸው እስከዛሬ እየተባላንበት ለወያኔ ዕድሜ ማራዘሚያ ዓይነተኛ መሣሪያ መሆናችንን እንኩዋን በውል ሳንረዳ አለን። !

እስካሁን አሮሞን ሴንተር አድርጎ የሚደረገው እንቅስቃሴ ስለ ሌላው ኢትዮጵያ አገርነት የሚሰማው ስሜትየተለየ ስለመሆኑ ማንም እንደሚያየው እና እንደሚረዳው ምንም ጥያቄ የለውም። አሮሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ እንዳይል እየተደረገ ነው። ኢትዮጵያዊ አይደለሁኝም ለማለት ድፍረት የመጣው ከየት ነው? በማንኛውም የአሮሞ ተቃውሞ እና ሠላማዊ ሰልፎች ላይ የጃንሆይን ባለአንበሳ፣ የደርግን የኢሕድሪ ዓርማ ሞፈርና ቀንበርን፣ የወያኔን ባለኮከብ ዓርማ ሳይሆን **ኢትዮጵያ የሚተገለጥበትን፣ የአፍሪካ ሕዝብ እንደሞዴል ወስዶ የየአገራቸው ሰንደቅ ዓላማ ያደረጉትን፣ /ከሶማሊያና ከቦትሶዋና በስተቀረ/ አህጉራዊ ክብር ያገኘውን ሦስት ቀለማትን ተጠይቆ** የአንድን የፖለቲካ ድርጅት ሰንደቅ ዓላማን ብቻ መለያ አድርጎ /ምንም እንኩዋ አሁን የአሮሞ ሕዝብ ትግል መለያ ነው ቢባልም/ መገኘት ምንድን ነው የሚባለው? ኢትዮጵያ የሚልን ፓስፖርት ተሸክሞ፣ በተባበሩት መንግስታት እንደ አገር ያልታወቀን ስምና ባንድራ ይዞ የተባበሩት መንግስታት ደጃፍ መገኘት ምንድን ነው የሚባለው? የአገሪታችን ብሄራዊ የሥራ ቁዋንቁዋ መናገር እንዲጠላ ማበረታታስ ከየት የመጣ የትግል ዘዴ ነው? ይህ ሁሉ አዝማሚያውስ እንዴት ነው የሚታየው? ይህን ስል አሮሞ በራሱ ቁዋንቁዋ ለምን ተናገረ? ለምን ጻፈ? ለምን እንዲያደግ አደረገ? ማለቱ አይደለም። እንዲያውም አሁን ካለበት የክልል ደረጃ አልፎ ከአማርኛ እኩል የአገሪታችን የሥራ ቁዋንቁዋን እንዲሆን እፈልጋለሁ። ለአሮሞ ሕዝብ ትግልና ጥያቄ ግልጽ፣ ቀጥተኛ ትርጉም

ያስፈልገዋል ባይ ነኝ።

አወዛጋቢ አድርጎ በውዝግብ ውስጥ እየተሸሎከሎኩ መሄድ ወይም እያደፈጡ መጉዋዝ ትክክል አይደለም። የኦሮሞን ጥያቄ መሸፋፈንም አያስፈልግም። ኦሮሞ ነጻነትን ይፈልጋል።

ግን ምን ዓይነት ነጻነት? እንዲህ ሲባል ለኦሮሞ የሚያስፈልገውን ነጻነት ሌላው ይወሰን ማለቱ አይደለም። ብዙ ዓይነት ነጻነቶች ስላሉ የትርጉም መዛባት እንዳያስከትል ይረዳ ዘንድ የኦሮሞ ነጻነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ ቢሆን ጥሩ ነው ባይ ነኝ። ከኢትዮጵያ ሕዝብ በካርታ፡ በሰንደቅ ዓላማ፡ በሕገ- መንግስት፡ በወታደራዊ ኃይልና በዳር ድንበር ተለይቶ ሌላ ሉዓላዊ የሆኑት አፍሪካዊ አገር መሆን ከሆነ መብቱ ነው። የሚረምደው ኦሮሚያ የተሰኘችን አገር ለመመስረት ነው ብሎ ቁርጥ ያለ አቁዋም ማስቀመጥ መቻል ይጠቅማል። የመወሰን ሥልጣኑ ግን ለእራሱ ለኦሮሞ ሕዝብ መተው ነው የሚያስፈልገው። ነገር ግን ይህንኑ ዓላማ በኦሮሞ ሕዝብ ለማስወሰን የሚታገል ካለ ይህም መብቱ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ በእራሱ ስለወደፊት ዕጣ- ፈንታው የሚወስንበት ነጻ አደራሽ፡ ነጻ አየር፡ ነጻ ሜዳ እንዲያገኝ መታገል ተገቢ ነው። የስክብራልም። ውሽልሽል የሆነ አቁዋም መያዝ አያስፈልግም። ዛሬ የኦሮሞ ሕዝብ ማንንም የሚፈራ ሕዝብ አይደለም። ጥቅሙና ጉዳቱን አስልቶ በድርጅት ግፊት ሳይሆን በእራሱ ስበት ተመርቶ የሚወስንበት ነጻነት እና ዴሞክራሲ ሊኖረው ይገባል። ግን ዛሬ በድርጅት ስም ጥቂቶች ስለብዙኃኑ ለመወሰን ሩጫ ማድረግ ደግ አይደለም። አይፈቀድምም። ወደ ኦሮሞ ሕዝብ ሲዞሩ ሌላ ወደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሲዞሩ ሌላ ቁዋንቁዋ ወደ ዓለም ሕዝብ ሲዞሩ ሌላ ልሳን መናገር ለምን? እንደ ዶክተር መረራ ጉዲና ግልጽ አድርጎ ኦሮሞ የሚፈልገው ከሌላው ወገኑ ጋራ በእኩልነት ላይ የተመሠረተ እና እውነተኛ ፌዴራላዊ ሥርዓት ነው ብሎ በማያሻማ ሁኔታ እንደአስቀመጠው፡ አነግ ለምን ግልጽ ዐረፍተ- ነገር አያስቀምጥም?!

ቀጥሎ እንደሚትመለከቱት ከአነግ ዌብ-ሳይት የተገኘ የድርጅቱ ተልእኮ ሆኖ የተቀመጠው ኦሮሞ **“ከአቢሲኒያ ቅኝ ግዛት ነጻ ማውጣት”** ይላል። እኔ ይህንን ጽሁፍ አስከጻፍኩ ዕለት እኤአ ጥቅምት 7/2016 ዓ.ም ድረስ ከአቢሲኒያ ቅኝ ግዛት ነጻ ለመውጣት የሚል በእንግሊዘኛ እና በኦሮሚኛ ቁዋንቁዋ ሰፍሮ ይነበባል። በነገራችን ላይ የኦሮሞ ሕዝብ ትልቁ እና ምናልባትም ታሪካዊ ስህተት ሊሆን የሚችለው አቢሲኒያ ማን እንደሆነ አለማወቁ ወይም አውቆም አለመቀበሉ ላይ ነው። በዚህ ጉዳይ ወቅቱ ጥሩ አይደለም ተብሎ እንጂ ይህንን የኦሮሞን ታሪካዊ ስህተት በተፈለገው መንገድ ማቅረብ ይቻላል። ግን ዛሬ ባይሆን ይመረጣል። የኦሮሞ ብቻም ሳይሆን የዐም-ሐራ እና የትግራይ መሠረታዊ እና ግዙፍ ስህተቶች ምስጢር ሆነው መቀጠል የለባቸውም። በዚህ ረገድ ኦሮሞ ከተሳሳተው በላይ የዐም-ሐራና የትግራይ ስህተቶች የሚልቁ ናቸው። ከተፈለገ ማቅረብ ይቻላል!! እንደ እኔ እንደእኔ የምንከራከርበትና የምንከራከርለት ሕዝብ እየሞተ ስለሆነ አንገብጋቢ ጉዳይ ይቅደም እላለሁ። ለሌላው እንደርስበታለን። ነገር ግን የኦሮሞ ጉዳይ የታሪካዊ ስህተቱን ጥልቀትና ስፋት እየጨመረ መሄዱ ጉዳይ የበለጠ ስለሚያሰጋ ብቻ ነው የሚያናገረውም ሆነ የሚያጨቃጭቀው...!

“The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. The emergence of the OLF was a culmination of a century old yearn of the Oromo people to have a strong and unified national organization to lead the struggle.”

“Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) jaarmayaa siyaasaa kiyyoo kolonii Habashoota jalaa bilisa bahuuf qabsoo bilisummaa ummatni Oromoo gaggeessu hogganuuf

sabbontootaan bara 1973 keessa ijaaramee dha. ABO ijaaramuun hawwi ummata

Oromoo jaarraa tokkoo kan qabsoo cimaa fi waaltaawe qabaachuu dhugoomse.”

ከላይ ለመጥቀስ የሞከረኩትን ከአነግ ድረ -ገጽ ላይ ለአስረጂ ያህል ኮፒ አድርጌ ለማሳየት ስለሞከርኩ መመልከትና ፍርዱን መስጠት ይቻላል።ይህን ከውጫሌ ውል ስምምነት የበለጠ የሚከብደውን ዐረፍተ-ነገር እንደ ተልእኮ ወስዶ ከሌሎች እትዮጵያዊያን ጋራ በእኩልነት አብሮ አገር ለመመስረት የሚለው ቃል የአሻጥር ነው። የደባ ነው። የሤራ ነው። ለመሆኑ ቅኝ ገዢ ማነው? ቅኝ ተገዢውስ ማነው? ከሆነስ እንዴት ቅኝ ገዢና ቅኝ ተገዢ በእኩልነት ይቆማሉ? ደግሞስ በኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት አለ? በቅኝ ያልተገዛች አገር እያልን በአፍሪካዊያን ላይ የምንመጸደቀው የውሸት ነበረ እንዴ? በአገር ውስጥ የሚፈጠረው የአስተዳደር በደል እና

ግፍ ብሎ መናገር ተገቢ ነው። የጭቆና የአፈና ሥርዓት ብሎ ማለት የአባት ነው። አነግ ቅኝ ገዛን ብሎ የጻፈው ከየት የመጣ ወራሪ ኃይል ነው? በኢትዮጵያ እኩልነትን የሕግ የበላይነት እና እውነተኛ የፌደራላዊ ሥርዓት እንዲመጣ መታገል ትክክል ነው። አይ ትክክል ነው ከተባለ ደግሞ ግልጽነት ጥሩ ነው። መብትም ነው። ምርጫም ነው። ምንም ነገር ነውርነት የለውም።

ማንንም ማስታመም አያስፈልግም። ድርጅቱ ካመነበት የራሱ ዓላማና ግብ አሮሞን ከቅኝ ግዛት ነጻ ለማውጣት ከሆነ ይታገል። ግን አውሮፓዊያን ለኤሪትሪያና ለወለጋ ወጣቶች ዛሬ አረጋዊያን ያቀበሉት መርዝ ቃል ኢትዮጵያን ለመበታተን ብለው ያመጡትን ሤራ ሥልጣኔ አድርጎና ተቀብሎ ትውልድን መርዘ ማፋጀት የአውሮፓዊያኑን ፍላጎት ማርካት እንጂ የኢትዮጵያዊያንን ፍላጎትና ህልም ማሳካት እንዳልሆነ በሂደት ታሪክ ያረጋግጣል። !

ወደመነሻ ነጥቤ ልምጣ። አንደኛው ሥጋቴ የአሮሞ ሕዝብ ትግል እና የኢትዮጵያዊነት ዕጣ-ፈንታ የታረቀ አይመስለኝም። ፖለቲከኞች አላስታረቁትም። ምሁራን ከግራም ከቀኝም ነገሩን ያከርሩታል እንጂ ሲያላሉት አይታዩም። ለትውልዱም አውነተኛ ቅርጽና ትክክለኛ ይዘት ሰጥተው አልመሩትም። ትውልዱም በመሰለው መንገድ በተሰማው ስሜት ትግሉን እየገፋው ይገኛል። ይኸ ትግል ከነጉድፉ እና ከነእድፉ ጫፍ ላይ ከደረሰ እንጃ አባትክ መባባል ይመጣል።

ምክንያቱም አገር ቤት የሚገኘው የአሮሞ ሕዝብና የፖለቲካ ድርጅቶች ይህ ችግር የለባቸውም።በትግሉ እሳት ውስጥ ቆመው ረመጥ ላይ እየተራመዱ የጠላት እሳት እና ጥይት እያቃጠላቸው አሮሞ ኢትዮጵያዊነታቸውን አጠንክረው በመታገል ላይ ናቸው። ከማንም ኢትዮጵያዊ ጋራ ችግሮችን አስወግደው ሳይሆን ተቻችለው አብረው የመሥራት ችሎታቸውን በተግባር እያረጋገጡ ናቸው። ችግሩ ያለው ስደተኛው ፖለቲከኞችና ስደተኛው አሮሞዎች ላይ ነው።

ትልቅ ሥጋት አለኝ ብዬ ከሚጠቅሳቸው ዋናውና አንዱ ውጭ ያለው አሮሞ ኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ባገር ቤቱ አሮሞ ትውልድ ላይ እያሳደረ ያለው ጫና እና እያሳየ ያለው አረዕያነት አደጋ አለው ብዬ ስለምገምት ነው። ሆኖም ሥጋቶችን በተለይ የአሮሞ ኢትዮጵያዊነትን ጉዳይ በይደር ቢቆይስ እየተባለ በትዕግስትና በጥበብ በተያዘበት ሁኔታ ወጣቱ እና ሁለገቡ ሰው ጃዋር አባቱን አላውቅም መሀመድ አያቱ እንደሆኑ ይገባኛል። ማንንም ሳያማክር፡ ከማንም ጋራ ውይይትና ክርክር ሳይደረግበት ወይም ከማንም ጋራ የወል ስምምነት ላይ ተደርሶ አስፈላጊው ጥንቃቄ ተወስዶ የሩቅም የቅርብም ወዳጅ ስሜት ግንዛቤ ውስጥ ገብቶ አፈሴላዊ መግለጫ ወይም ፕሬስ ኮንፈረን ሳይካሄድበት ወጣቱ ጃዋር እንደልቡ እንደፈቃዱ እንዳሻው በፈላጭ ቆራጭነት በማንኛውም ዘርፍ ላይ የሚናገራቸው ንግግሮች ከፋፋይ ናቸው። ሕዝብን የሚያራርቁ፡ ሕዝብን ወደ ጥርጣሬ የሚያስገቡ፡ አንድነትን የሚሸረሸሩ፡ እጅግ በጣም መርዛም ቃላቶች ናቸው።አወዛጋቢው ጃዋር የኢ.ኤም.ኤን ሚዲያ ዳይሬክተር፡ ኤዲተር፡ የፖለቲካ ተንታኝ፡ ተጋባዥ እንግዳ፡ ቃለ- መጠይቅ አድራጊ፡ ፈንድ ሬይዘር፡ አክቲቪስት፡ የአነግ ቃለ አቀባይ፡ የቁቤ ጄኔሬሽን መሪ፡ የድምጻችን ይሰማ የትግል ንድፍ ነዳፊ፡ የአሮሞ ጥናት ማህበር ፕሬዚደንት/ አሁን ጊዜውን ጨርሶ ለቅቆአል/ የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪ ፡የወደፊት የአሮሞ ቻርተር አርቃቂ ኮሚሽነር፡/የመረጠው ባይኖርም/ የወደፊት አሮሚያ መከላከያ ሠራዊት ምሥረታ ጽንሰ ሃሳብ አፍላቂ እያለ የሚቀጥል የሃላፊነት ብዛትን እንደ ኒሻን የተደረደረለት ሃይ ባይ የሌለው ወሰንየለህ የሚባል ሰው። አሮሞ ሰው አልባ የሆነ ይመስል ጃዋር እንደ ሸክላ ጠፍጥፎ ሊፈጥራት የሚሞክር፡ አንድም ጊዜ በማንኛውም መሥሪያ ቤትተቀጥሮ ደሞዝ ተቀብሎ የማያውቅ፡ የቢሮ አሠራር ልምድ የሌለው፡ አንድ ፍንዳታ እንዲህ ዓይነት ጅምላ አውዳሚ አካሄድ ሲሄድ ጥፋቱ የእርሱ ብቻ ሳይሆን ዝም ብለው የሚከተሉትና

የሚያደፋፍሩት ጭምር ነው።!

ጃዋር መሐመድ እና ኢማም አህመድ ከአንድ ወንዝ የተቀዱ ይመስላሉ። ልዩነታቸው ኢማም በሀይማኖት ሽፋን ኢትዮጵያን ለመበታተን ሲነሳ፣ ይህ ደግሞ በአሮሞ ሙብት ትግል ሽፋን የግሉን ሀይማኖት እያከረረ የሚሄድ ዛሬ ገና ያልተነቃበትና ነገ ሁሉም ሰው ዓይንህ ላፈር የሚባል ሰው ነው።!

ኢማም አህመድ ግራኝን መነሻ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በመጽሀፋቸው እንዲህ ብለው ገልጸውታል። “ ከአጼ ይኩኖ አምላክ ዘመነ መንግስት ጀምሮ በይፋትና በአዳል በባለባትነት ለረጅም ጊዜ ከሚታወቁና ከአብዛኛው የሸዋ ሥርወ-መንግስታት ጋር መሪ ጥላቻና ቅራኔ ካላቸው ከአመር ወልሰማ ተከታዮች ከሚወለደው ከግራኝ ኢብራሂምና ስሙዋ በታሪክ ካልታወቀው አንዲት ሶማሊኛ ተናጋሪ ሴት ተወለደ። በተለያዩ ሥርወ-መንግስታትና በቆለኞቹ ሱልጣናት መካከል ከሁለት መቶ ዓመታት በላይ የተደረገው ፊልሚዎች ለግራኝ አህመድ የቅርብና የሥጋ ዘመዶች የባለቤትን አባትና ታላቅ ወንድሙን ጨምሮ እያሌ የእሱ ጎሳ አባሎች ተሰውቶአል ይባላል። ይህንን በመሰለ የብቀላና የጥላቻ መንፈስ ወላጆቹ ግራኝን ኮትኩተው ያሳደጉት ይመስላል እሱም በበኩሉ በትግሉ ውስጥ መሳተፍ የጀመረው በለጋ ወጣትነት ዘመኑ ነው። እሱ ከመራው የጂሃድ ውጊያ ለበርካታ ዓመታት ቀደም ብለው እሱና እሱን መሰል ግብረ አበሮቹ ፖለቲካዊና ሐይማኖታዊ ባህሪው በጎሳ መልኩ ሳይፈካ ከቆላው ክልል እየተንደረደሩ በአገሪታቸው ምሥራቃዊ ክልል ሰፍሮ በሚገኘው የመንግስቱ ሠራዊት ላይ አዘውትረው በሚጥሉት አደጋና እንዲሁም በደገኛው አምራች ገብሬ ላይ የሚያካሂዱት ወረራና ዘረፋ ተግባር ግራኝ ጥሩ የውጊያ ልምድ አገኘ።/ በእንዲህ ዓይነት ካደገ በሁዋላ በክርስትናን ማዕከላዊ መንግስት ወግቶ መጣል ኢትዮጵያን የእስልምና እምነት ተከታዮች ሃገር ብቻ የማድረግ ምኞት አደረሰት...ይህንን ምኞቱን የተረዱት ቱርኮችና የአረብ አገሮች የነሱን የቆየ ስትራቴጂያዊ ዓላማተግባራዊ ያደርግላቸው ዘንድ የእሱን ጸረ ክርስቲያን የበቀል ፍላጎት ማሳካት በሰለጠነ ተዋጊ የሰው ኃይል በዘመናዊ የጦር መሣሪያና በሌሎችም ለጦርነቱ አስፈላጊ በሆኑ በገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፎች ሠራዊቱን አደራጅተው ለጂሃድ ዘመቻ በማዘጋጀት ኢትዮጵያን በመውረር የብዙ ድል ባለቤት እንዲሆን አሳቻሉት። ከብዙ ትግልና ድል በሁዋላ በ1535 በግራኝና በገላዴዎስ መካከል በዘነተራ በር ላይ በተደረገው ውጊያ ግራኝ ሕይወቱን በማጣቱ የቱርክ የአረቦችና የህንድ ሙስሊም ምንደኛ ተዋጊዎች ሠራዊት ተበተነ።” ኢማም አህመድ ግራኝና ጃዋርን ምን ያመሳስላቸዋል ትሉ ይሆናል።! አንደኛ የትውልድ ሥፍራቸውና አከባቢያቸው ሁኔታ ያመሳስላቸዋል። ሁለተኛ የዕድሜ ለጋነት አንድ ያደረጋቸዋል። ሦስተኛ አንድ ዓይነት ሀማይኖት ይከተላሉ። አራተኛ ኢትዮጵያንዊነትን ይከዳሉ። ይጠላሉም። ! ጃዋር ነገሮች ሳይበሰሉ ባገኛቸው መድረኮች የሚናገራቸው ነገሮች ሁሉ እጅግ አሳሳቢ ናቸው። በቅርቡ በአንድ ስብሰባ ላይ ከአበበ ገላው አስቀድሞ በአሮሚኛ ያደረገው ንግግር የአሮሚያ ሽግግር መንግስት ቻርተር የሚያረቅቁ ምሁራኖች ሥራ እንደ ጀመሩ ሲናገር አሮሚያስራዊት እንደሚያስፈልግው ጠቅሶ ስለነበረ አሁን ጥያቄና ውዝግብ የሚያስነሳ ሆኖ ተገኝቶአል። ቢቢኤን ራዲዮ በሳዲቅ አህመድ ጠያቂነት ለጃዋርና ለፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ገቢሳ ማብራሪያ እንዲሰጡበት ሲያደርግ የማዳመጥ ዕድሉን አግኝቻለሁ። ወጣቱና ሁለገቡ ሰው ጃዋር ከአንደበቱ የወጣውን ቃል ለማስተባበል ሞከረ እንጂ አልተሳካለትም። የተማረ ሰው ንግግር ሲሳሳት ይቅርታ ይጠይቃል። የእኛዎቹ ይቅርታ መጠየቅ ሞትም፣ ነውርም፣ ሽንፈትም፣ውርደትም ስለሚመስለን አንቀበልም። ይህ ደግሞ የሁላችን የጋራ ባህላችን ነው። ጃዋር ይህንኑ ባህላችንንና ባህሉን አስተጋብቶአል። ለማስተባበል ብሎ የተጠቀማቸው ቃላቶች፣ ዐረፍተ-ነገሮች መዘርዘሮች የሚያረኩ አይደሉም። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታገለውም ሆነ የማይታገለው የአሮሞ ምሁራን የአሮሞ ሕዝብ ቻርተር ማርቀቅ አይችልም እንደማለት ይሆን? ወይስ ዳያስፖራ አሮሞው ብቻውን ቀጥተኛ የትግሉ ባለቤት የሆነውን የአሮሞ ሕዝብን ያላሳተፈና ያላማከለ ውሳኔ ለማስተላለፍ መሞከር እሱ በመጀመሪያ ደረጃ ስህተት ነው። የአገር ቤቱን የፖለቲካ ድርጅቶችንና ምሁራንን መናቅ ነው። ዳያስፖራ የትግሉ አጋር እንጂ ቀጥተኛ ወሳኝ ሆኖ መገኘት ዓላማው ምን እንደሆነ ግልጽ ነው። እንደ ወያኔዎቹ ፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴ፣ እንደ አፈ ጉባዔ ዳዊት ዮሀንስ እና እንደ ሌሎች የህወያት ሹመኞች በአውሮፕላን ተሳፈረው አዲስ አበባ በመግባት በልካቸው ቁመትና ስፋት የሰፉትን ሕገ- መንግስት ለመልበስ ከሆነ ዓላማው እየሞተ ያለው አሮሞ ማወቅ አለበት። ለማን እንደሚሞት፣ ለማን በእስር እንደሚሰቃይ፣ ለማን ብሎ በቁም እስረኛነት እቤት እንደሚውል፣ ለማን ብሎ

በአራት እና በአምስት ሰላዮች ተከብሮ ውሎ እንደሚያደርገው ለማን ብሎ ደሙን እንደሚያፈስጠው መረዳት አለበት። የትግራይ ነጻ አውጭ ወጥቶ የኦሮሞ ነጻ አውጭ ገባ ማለት ልዩነት ምን እንደሆነ አይገባኝም። **የኦሮሞ ሕዝብ ትግል ግቡ ኦሮሚያ የምትባል አገር ለመመስረት ከሆነ ያም የሚያስከትለው አደጋ የከፋ ስለሚሆን ወያኔ እያከሰም ቢሆን መቀጠል ያስፈልጋል የሚሉ ወገኖች አሉ ብሎ**

ጋዘጠኛ ጻዲቅ ሲጠይቅ: ሁለቱም የመለሱት መልስ አጥጋቢ መልስ አይደለም። ግን ምን ይደረግ? ኦሮሞን የሚፈሩ ኃይሎች ካሉ የራሳቸው ጉዳይ ነው። ተወደደም ተጠላም የማይቀር ነው ብለው አስረግጠው ተናገሩ። ስለወደፊት ኢትዮጵያ ኦሮሞ ለብቻ በሕዝብ ትልቅነትና በመሬት ስፋትነት መመካትና መታበት አደጋ እንዳለው የሚጠቅም አይደለም? ዛሬ ደምህ ደሜ ነው ብሎ ተያይዞ ትግል ውስጥ የሚሞተው ወንድምና እህት ወገን ስሜት መጠበቅ የለበትም? አልፎ ተርፎ ይኸ ጉዳይ የሚያስጨንቀው ዐምሐራውን? ጉራጌውን? ከምባታውን? ስልጤውን? ትግራይ ወርጂውን ብቻ እንዴት ይመስላቸዋል? አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ እስራኤል፣ ፈረንሳይ፣ ካናዳ በአጠቃላይ ኃያላኖቹ የሚያሳስባቸው አይመስላቸውም? እነዚህ ጉልበተኛ አገሮች ወያኔን ከእነአከኩ ለመሸከም የሚመርጡበት ምክንያት ለማወቅ ሙከራ ማድረግ አይገባም? አሜሪካ የኦሮሞ ሞትን ታወግባለች። ግን የባሰ ሞት ይዞ የሚመጣስ ካለ? ምንድን ነው ማስተማመኛው? ዋስትናው እነጅቀር የኦሮሞን አገር ከመሰረቱ በሁዋላ የሚያዩት ጉዳይ ቢያደረጉትም፣ አሜሪካ ግን ከወያኔ የሚሻል ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የዜጎች እኩልነትን የሚቀበል ለማንም ማህበረሰብ እና ግለሰብ ሥጋት የማይሆን ፕሮግራምም ሆነ መፈክር በተግባር አሁኑኑ የምትፈልግ አይመስላችሁም? ለምንድን ነው ተቃዋሚዎች ወደ አንድነት ኑ እያሉ አለበለዚያ የወያኔን ፕሮፖጋንዳ እየጠላንም ቢሆን እየቀፈፈንም ቢሆን ለመቀብል እንገደዳለን የሚሉ አይመስላችሁም? ዘላለም ጉዳዩን የጎባንና የጣውንት ብቻ አድርጎ መውሰድ ለመፎከር መዳዳት አደጋ አለው ብዬ አስባለሁ። ሥጋቴም ይኸው ነው። ከአርባ ዓመት በላይ የቆየን ጩኸት አሜሪካ ያልሰማችሁ ሳይሆን እየመዘነች ትርፍና ኪሣራውን እያሰላች እስካሁን ከኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ጋር ዘልቃለች። እነጃቀር ፉክክር የሠፈረ የሚያስመስለው ይኸው ነው። በሌላ ጎን እነዚህ ሁለቱ ምሁራን ይህ ጠፍቶአቸው ነው ብዬ አልገምትም።

ካልጠፋቸውም ለምን? ይህ ዓየነቱ ግፊት ለወያኔ ዕድሜ ሰጥቶ ቆየ። አሁንስ እንዲቀጥል ነው? አደገኛ ኮርስ የሚመስለው እዚህ ላይ ነው። አንዳንድ ጊዜ በኦሮሞ ጉዳይ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ እራሳቸውን ብቸኛ ወሳኝ አድርገው ባይቆጥሩ ጥሩ ይመስላሉ። እልፍ አእላፍ ኦሮሞዎች በዕውቀትም በትምህርትም በልምድም በችሎታም እንዳሉ መገመቱ የሚበጅ ይመስላሉ። ዕድሉ በእጅ ገባ ተብሎ በድፍረት መራመድ ጣጣው ብዙ ነው። በኦሮሞ በኩል ስላለው ሥጋቴ ተናገርኩ እንጂ በዐምሐራ በኩል ስላለው ሌላኛው አደገኛ ሥጋት ላለማውራት ፈልጌ አይደለም። የኦሮሞን ሕዝብ በቁዋንቁዋው መጠቀሙን የማይፈልጉ ዐማሮች አሉ። በአገር ጉዳይ ሁለጊዜ ጠሪ እንጂ ተጠሪ መሆንን ጋባኸ እንጂ ተጋባኸ መሆንን እንደነውር የሚያዩ እልፍ ናቸው። እንዲያውም የብሄር ጥያቄን ባን ማድረግ ነው ብሎ የተናገረው አንድ የዕድሜ ባለጸጋ ዶክተር በአንድ ዲሲ አከባቢ በተደረገው ውይይት ላይ ሲናገሩ ሰምቻቸዋለሁ። የተከበራችሁ አንባቢዎች ሆይ፣ ሥጋቴ ጊዜያዊም መሠረታዊም ነው።

ተገቢም፣ ተገቢ ያልሆነም ሊሆን ይችላል። የግለሰብ ነጻ አስተያየት ነው። !ጊዜያዊ ሥጋቴ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግሉን እየመራ ነው። ያለመሪ፣ ያለ ዕቅድ፣ ያለ ስትራቴጂ፣ ያለታክቲክ በንዴት ትግል ውስጥ ገብቶአል። የሕዝብ መሪዎች ነን። ወሳኞች ነን። የተማርን ነን። ዐዋቂዎች ነን። ችግር ፈቺዎ እኛ ነን የሚሉ ሰዎች ንቅናቄውን ለመምራት ሃላፊነቱን ለመውሰድ ድፍረት ሲያጡ ይታያል። እንዳይርቁትም ሊመጣ የሚችለው ድል ተቁዋዳሽ አርበኛ ለመሆን ጉጉቱም አለ።አሁን ግን ወያኔ ወደቀ ብለው በመገመት ለሩጫ ዝግጁ ነታቸውን ለማረጋገጥ ሲሉ የአነግ መሪ አቶ ዳውድ ኢብሳ እኛ ነን የመራነው ብለው ለሰይፈ ነበልባል ሬዲዮ ገለጹ። !

የአነግ አመራር ይህ ከሆነ ጥያቄ አለን? ለተፈጠሩት ስህተቶችና ለጠፋው የኦሮሞ ሕዝብ ህይወት ኃላፊነቱን መውሰድ ግድ ይላቸዋል። በደካማ አመራር ያለምንም ምክንያት ሕዝብ ለእልቂት ተዳርገዋልና ይህን ከባድና ግዙፍ የሰውልጅ ነፍስን ጉዳይ የሚያካትት ኃላፊነት መውሰድ አለበት!

ግን የኦሮሞ ሕዝብ አጽነግ መርቶኛል ብሎ ካመነ እሰየው ካላመነ ግን ይኸ ድርጅት ሥርዓተ ቀብሩ ተፈጸመ ማለት ይሆናል።! ወይም አነግ የፖለቲካ ንግድ ስለሚችልበት የወያኔን ክስ ማለትም ከሕዝባዊ ዐመጹ ጀርባ አሸባሪው አነግ አለ የሚባለውን ወያኔያዊ ስምታ እውን ለማድረግ አትርፎስ ቢሆን የሚል ጥርጣሬ ያመጣል እንጂ ጤናማ ሰው ይህንን አያደርግም በዚህ መካከል ሕዝብ

ወደፊት እየገሰገሰ ነው። ይህ ነበር አሳሳቢ አስጨናቂ ጉዳይ መሆን የነበረበት። እንዲያውም ሕዝቡን ወደ አብዮት እየመሩት ነው። አብዮትን ማንበብና በአብዮት ውስጥ በአካል ማለፍ ልዩነቶችን አለማወቅ ወይም እራስን ነጻ ወረዳ አስቀምጦ የህዝብንና የጠላትን አቅም አመጣጠኖ የትግል ዘመቻ ለመክፈት የማያስብ የትግል መሪና አታጋይ ካለ እርሱ እራሱ የሕዝብ ጠላት ይሆናል። ጁዋር መመከር አለበት። ዐዋቂዎች፣ አባቶች፣ አረጋዊያን አጠገቡ ካላችሁ ምክሩት። የአሮሞ ሚዲያ ኔትዎርክ ኤዲቶሪያል ቦርድን አፍርሶ ተዋቂና በሳል ጋዘጠኞችን ገፍትሮ ከአሮሞ ሕዝብ ለሚዲያ ተብሎ የሚላክለትን መረጃ ወደ ግሉ አዙሮ እራሱን ፕሮሞት እያደረገበት የሚገኘውን ሰው ነገ አሮሚያን ኃላፊነቱ የተወሰነ የጀዋር አገር አድርጎ የማያውጅበት ምን የሚትያስተማምን ነገር አለው? ምንም ጎበዝ። በተለይ አሮሞ የሆናችሁ ዘመዶቼ በሁዋላ የሚጸጸተን ነገር እንዳይሆን?? ጭብጨባ ብዙዎችን አበላሽቶአል። ዛሬውኑ በብስለት እንደው። የአሮሞ ትግል ለማንም ሥጋት እንዳይሆን ግልጽ መደረግ አለበት። እንደ ህወጋት ወደትግራይ ሲዞሩ እና ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ እንደሚያወሩትና ዲያብሎሲያዊ አገዛዝን በሕዝባችን ላይ ጭነው እንደሚቀልዱት ዓይነት ዳግመኛ በኢትዮጵያ ምድር መከሰት የለበትም። ስለዚህ የአሮሞ ሕዝብ የሙብትና የነጻነት ጥያቄ ኮለል ብሎ መታየት አለበት። በተለይ ለአሮሞዎችና ለ ኢትዮጵያዊያን አጋሮች። !

ደምለው አልማው!

<http://www.ethiopanorama.com>